



TIBIBIR

Consortium Of Ethiopian Civic Society Organizations (TIBIBIR)

2134 West Highland Avenue, Chicago, IL 60659
Tel: 773 341 8511 - Web: tibibir.org - Email: info@tibibir.org

በሰላማዊ ዜጎች ላይ የሚደርሰውን ሲሰብዓዊ ጥቃት አጥብቀን እንቃወማለን!!!

አስራ ሰባት የደምቢዶሎ ዩኔቨርሲቲ ተማሪዎች በሕዝብ ማመላለሻ ወደ ቤተሰቦቻቸው እየተጓዙ ባልታወቁ ሕገወጥ ኃይሎች ታፍነው ወደ አልታወቀ ሥፍራ ተወስደው መታገታቸውን ከመከሰላቸው አምልጣ በወጣች ወጣት አማካኝነት ከሰማን ሁለት ወር ሊሞላ ነው። በዚህ ጊዜ ውስጥ ከተለያዩ የመንግሥት አካላት ተወካዮች የተሰጡት ቁንፅል ያልተናበቡና ያልተረጋገጡ መረጃዎች ወላጆችንና ሕዝብን ከማረጋጋት ይልቅ የበለጠ ሥጋትና ውዥምብር የሚፈጥሩ እየሆኑ መጥተዋል።

የዜጎች በነፃ የመዘዋወርና በሰላም የመኖር መብት መሠረታዊና በዓለም አቀፍ የሰብዓዊ መብት ሕግጋት ቅድሚያ የሚሰጠው ጉዳይ በመሆኑ ይህ ክስተት እጅግ አሳሳቢና የሚመለከታቸውን አካላት ከፍተኛ ትኩረት የሚጠይቅ መሆኑ አያከራክርም። ከዚህ አንፃር የችግሩ ውስብስብነትና መፍትሔ የማስገኘቱ ሂደት እንደተጠበቀ ሆኖ በመንግሥት በኩል ሕዝብን የሚያረጋጋና ታማኝነት ያለው መረጃ ማቅረብ አለመቻሉ ተቀባይነት የለውም። በመሆኑም የኢትዮጵያ ማህበረሰብዓዊ ድርጅቶች ትብብር በታገቱት ዜጎች ላይ በሚፈፀመው ኢሰብዓዊ ስቆቃ የተሰማውን ትልቅ ኃዘንና ቁጥ እየገለጠ የሚከተለውን ጥሪ ያቀርባል።

1ኛ- ይህንን አስቃቂ ድርጊት የሚፈፀመው ኃይል ዓላማው ምንም ይሁን ምን በሰላማዊ ዜጎች ላይ አረመናዊ ጥቃት በማድረስ ከውግዘትና በሕዝብ ከመጠላት በቀር የሚያገኘው ውጤት እንደማይኖር ተረድቶ ወጣቶቹን በአስቸኳይ እንዲለቅ እንጠይቃለን። ይህን ሳያደርግ ቀርቶ በወጣቶቹ ላይ ለሚደርሰው ስቆቃ ሁሉ ውሎ አድርጎ ሁሉም ነገር መታወቅ ስለማይቀር በሕዝብ ጠላትነት የሚፈረጅና ተጠያቂ መሆኑ እንደማይቀር ማስገንዘብ እንወዳለን።

2ኛ- መንግሥት ይህንን አሳሳቢ ጉዳይ በሚመለከት ለወላጆችና ለሕዝብ ትክክለኛ ግንዛቤ በማስጨበጥ ረገድ ባሳየው ድክመትና በፊፀመው ስህተት ተፅዕኖ በአስቸኳይ ሕዝብ ሊያውቅ የሚገባውን ትክክለኛና አስተማማኝ መረጃ እንዲሰጥ ታጋቾችንም ለማስለቀቅ የሚያደርገውን ጥረት አጠናክሮ እንዲቀጥል ለታጋች ቤተሰቦች ተገቢውን እንክብካቤና የማረጋጋት ድጋፍ እንዲሰጥ እንጠይቃለን።

3ኛ- የዘገየም ቢሆን ሕዝባዊ ድርጅቶችና የሰብዓዊ መብት ተቆርቋሪዎች ሁሉ በማኅበራዊ ሚዲያና በሰላማዊ ሰልፎች አማካኝነት ማሰማት የጀመርነው ህዝባዊ ድምጽ ተገቢና አስፈላጊ ስለሆነ ችግሩ እልባት እስኪያገኝ ተጠናክሮ እንዲቀጥል እናሳስባለን።

4ኛ- ይህ አሳዛኝ አስቃቂ ክስተት በአጠቃላይ በአገራችን እየተባባሰ የሔደው ሥርዓተ አልበኝነትና የሰላም መታጣት የደረሰበትን አሳሳቢ ደረጃ የሚያመለክት በመሆኑ ባለ ድርሻ አካላት ሁሉ ሰላምና መረጋጋት ማስፈን በሚያስችሉ የመፍትሔ ሃሳቦች ዙሪያ ትኩረት ሰጥተው እንዲንቀሳቀሱ ወገናዊ ጥሪ እናቀርባለን። ይህ በአገር ላይ ያንጎበበ አደጋ ለመንግሥትና ለፖለቲካ ኃይሎች ብቻ የሚተው ጉዳይ ስላልሆነ ሕዝባዊ ድርጅቶች ከሁሉ በፊት ለዜጎች መብትና ለሃገር መረጋጋት ከምንጊዜም የበለጠ ጥረት ለማድረግ ቃል እንገባለን።

ኢትዮጵያ ባንድንትና በነጻነት ለዘላለም ትኑር !!!

የኢትዮጵያ ማህበረሰብዓዊ ድርጅቶች ትብብር
January 28, 2020